



Rainier Beach Neighborhood Traffic Calming

What's Happening

We're installing speed cushions to make it safer and more comfortable for people walking, biking, and rolling to get around.

We expect to start construction as soon as Spring 2025. Crews will place No Parking signs 72 hours before construction begins.



Project Area

We'll install speed cushions on:

- 54th Ave S from S Roxbury St to Renton Ave S
- 57th Ave S from S Roxbury St to Renton Ave S
- S Norfolk St from Renton Ave S to 59th Ave S

Thank you Seattle voters! This project is funded by the \$1.55 billion Seattle Transportation Levy, approved by Seattle voters in 2024. This levy provides funding to maintain and modernize the city's transportation infrastructure including building sidewalks, installing speed cushions, paving streets, repairing bridges, and improving transit connections.

New Speed Cushions



Questions? Contact:

Rahi Patel (Program Manager, Neighborhood Traffic Calming)
rahi.patel@seattle.gov | (425) 473-2754



Seattle
Department of
Transportation

We're installing speed cushions to make it safer and more comfortable for people walking, biking, and rolling to get around. We expect to start construction as soon as Spring 2025. Crews will place No Parking signs 72 hours before construction begins.

Estamos instalando amortiguadores de velocidad para que caminar, andar en bicicleta, o en dispositivos de ruedas sea más seguro y cómodo. Esperamos empezar las obras en la primavera de 2025. Si desea más información en su idioma sobre las medidas de seguridad vial que estamos implementando cerca de la escuela, llame al (206) 482-1580. Deberá decirnos en inglés su idioma preferido. Ofrecemos servicios de traducción e interpretación gratuitos.

በእግር የሚራመዱ፣ ቢሰክሉት የሚነዱ፣ እና የሚንከባለሉ ሰዎችን በአካባቢው እንዲዘዋወሩ ይበልጥ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ ለማድረግ የፍጥነት መቆጣጠሪያ ትራስን እያደረግን ነው። በፀደይ/ሰፕሬንግ 2025 ግንባታ እንጀምራለን ብለን እንጠብቃለን። በትምህርት ቤቱ ስለምንጨምረው የመንገድ ደህንነት ስራዎች በቋንቋዎ የበለጠ መረጃ ከፈለጉ፣ እባክዎን በ(206) 482-1580 ይደውሉ። የምትመርጠውን ቋንቋ በእንግሊዘኛ ልትነገረን ይገባል። የጽሑፍ ትርጉም እና የአስተርጓሚ አገልግሎቶች በነጻ ይገኛሉ።

Namoota miilaan deeman, biskileetii fi gulufan nageenyaafi mijataa akka ta'an gochuuf boraatii saffisaa Fe'aa/kaayaa jirra. Ijaarsa birraa bara 2025 irraa eegalee ni jalqaba jennee eegna. Nageenya daandii naannoo mana barumsichaa fooyyessuuf hojii haaromsaa hojjetamaa jiru irratti odeeffannoo dabalataa qooqa keessaniin argachuuf (206) 482-1580 bilbilaa. Afaan walii galteef filattan Afaan Ingiliffaan nutti himuun isin irraa eegama. Tajaajila hiikkaa afaanii fi barreeffamaa kaffaltii malee argachuu dandeessu.

ነቶም ብእግርምን፣ ብብሽክለታን፣ ዝጎዓዙ ከምኡድማ ርል ዝገብሩን ሰባት ዝያዳ ድሕንነትን ምቹትን ክሰምዎም ዝገብር ናይ ተሽከርከርቲ ናህሪ መቐነሲ ንገጥም ኣሎና። ህንጻት እንተወሓደ ኣብ ጽድይ/ሰፕሬንግ 2025 ክጀምር ትጽቢት ንገብር። ብዛዕባ እቶም ኣብ ዙርያ እቲ ቤት ትምህርቲ እንወሰኹም ዘለና ናይ ጎደናታት ውሕስነት ዝህቡ ህንጻታት ብዘምልከት ብቋንቋኻ ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ብክብረትካ ብ (206) 482-1580 ደውለልና። ነቲ እትመርጹ ቋንቋ ብእንግሊዘኛ ክትሕብረና ኣሎካ። አገልግሎታት ትርጉም ካብ ክፍሊት ናጻ ኺርከቡ ይኽእሉ እዮም።

我們即將要安裝減速墊，以期使民眾在步行、騎自行車和使用輪椅出行時更加安全和舒適。我們預計最早於 2025 年春季開始施工。如果您想獲得更多關於我們即將在您的學校附近增設的街道安全設計的中文資訊，請撥打 (206) 482-1580。您會需要用英語告訴我們您偏好使用的語言。翻譯和口譯均免費提供。



Questions? Contact:

Rahi Patel (Program Manager, Neighborhood Traffic Calming)
rahi.patel@seattle.gov | (425) 473-2754



Seattle
Department of
Transportation